

# ለክቡር ለአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን)

## ባህርዳር

### ተከፍሎ ያላለቀው ዕዳ ተጀመረ?

የተከበራችሁ ኢትዮጵያዊ የአማራ ልጆች?ተጽፎና ተነግሮ ያማያልቀውን ግፍና በደል የአማራን ዘር ለማትረፍና ድርሻችሁን ለመወጣት የተጀመረውን መሰረት ከግብ ለማድረስ ባህርዳር ላይ ያደረጋችሁትን ስብሰባ ስመለክት ደስታና ልቅሶ ሀዘንና ቁጭት በተቀላቀለ ስሜት ነበር።የተከበርከው አንተ ኢትዮጵያዊ የአማራ ልጅ ከቡር ፕሮፌሰር አስራት ወልደይስ ባህርዳር ላይ ስብሰባ ሲያድርጉ አርባጉጉና በደኖ የአማራው ዘር ከነህየውቱ ገደል ይጭመር ነበር ከባህርዳር ከተማ በጣገብ የወታደር ካንፕ መኮድ ከሚባለው ስፍራ አማራ እጅና እገሩ እየታሰረ በኢ.ሊ.ኮፍተር ጣና ላይ ይወረወር ነበር?ፕሮፌሰሩ ድርጊቱን ለስብሰባው ካዘክሩ በኋላ ምን እናድርግ ለሚለው ጥያቄ አስቸኳይ የሆነና ቁርጠኛ የሆነ.የሀሊና.መልስ.በእያንዳንዳችን.ሀሊና.ያቃጨል.ጀመር፡

በአንድ.ሀገር.ሁለት.መንግስት.ነበር(ወያኔና.ሻቢያ.ማለቱ ነው)እስካፍንጫቸው ታጥቀዋል አማራ በጠላትነት ተወንጀሏል ሁለት አማራጭ ነበር ሞት ወዳለበት ወይም ስልጣንና ገንዘብ ወዳለበት መጠጋት? ይህን ከመገልጽ እቆጠባለሁ ምክንያቱም ወደቅራኔ ስለሚያመራ ነው ጥላቻ ቁም በቀል ደግሞ አባቶቻችን ይጠሯት የነበረችውን ኢትዮጵያን የሚጠራው ብላቴናው ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለገዘተ እቀበለዋለሁ አከበረዋለሁ የብላቴናው ጉዞ የሰመረ እንዲሆን እየተመኘሁ በሰፊው በሌላ መድረክ እመለስበታለሁ?የኔን ምርጫ ጫፍን እዳመለክት ይፈቀድልኝ የነበረኝ የተደላደለ ንሮ ምን ይመስል እንደነበር ከበጣገብህ ስላለ ከተከፈለው የሰው ግብር አይበልጥምና ከመዝርዝር እግታለሁ?የኔ ሀሊና ግን ሞትን በአማራጭ ወስጀው ነበር።በቀን ሁለት ጊዜ እፈርማለሁ ጫናው የማያባራ መሆኑን ስለተረዳሁ ሁሉንም ትቸ ወደኬንያ ተሰደድኩ ተከታተለው ናይሮቢ ላይ መቱኝ ኪነያ ኩኩዮ ሆስፕታል ገብቸ ታከምኩ እግሪ በጀሶ ታስሮ እየተመላልስኩ እረዳ ነበር የችግሩን ከባድነት ተገንዝቦ ዮንሲቸ በአስቸኳይ ወደሶስተኛ አገር ዴንማርክ ተላኩ በፈጣሪ ቸርነት የተሻለ ህክምና ስላገኘሁ በስድስት ወር ዳንኩኝ. በወገንና በሀገር ላይ በሚደርስው ግፍና በድል እረፍት ያጣው ሀሊናየ ግን መዳህኔት አላገኝም የሸቢያና የወያኔ ጠብ ከጫፍ ደርሶ ነበር ጦርነት አልተጀመረም አንድሰው መልክት ይዞ ከቤቴ መጣ ሻቢያ የምትታገልበት ኮሪደር ሊሰጥህ ይፈልጋል አለኝ ትቀልዳለህ ናይሮቢ ላይ መታቸሁ ሙቶል ብላችሁ ጥላችሁኝ የሀዳችሁ እናተ አይደላችሁም ያእኮ አለፈ እንባሲው ቢያነጋግርህ ትፈቅዳለህን? ከናተ ቢሮ ነው? አንትን ከሚመችህ ቦታ

መልካም ቀጠሮና ስህተት ተያዘ ዘግየት ብዩ ከአንድ ሰው ጋር በመሆን ከተቃጠርንበት ቦታ ስህድ ሁልት ሁነው ቁጭ ብለዋል መልክ እባላለሁ አንባሳደር ሕብረት እባላለሁ ውይይት ተከፈተ ጎበዝ ታጋይ መሆንክን የኛ መንግስት ያውቃል ትኬት እንግዛልህና አስመራ ህደህ ተነጋገር የመህጃ ትኬት ተገዛ አይህድም የሚል ጥርጣሪ መኖሩን ተረዳሁ የተገዛው ትኬት ልሳፍር ስል ተሰጠኝ ጉዞየን ቀጠልኩ በዚያ ዘመን የነበረው ውዝግብ አስፈሪ ነበር ለቤተሰቦቼ አልነገርኩም ከሰለጠነው ዓለም ከደረስ በኋላ እዋጋለሁ ብሎ ወደበርሀ የህደ ስው አልሰማሁም ሊኖር ይችላል እንደዛሬው ብዙ ድምጽ አልነበረም በዚያ ዘመን ሰው ውድ ነበር?ዛሬ ግን አስመራ ደርሶ መመለስ ዳጎስ ያለውን የአርበኝነት ቦታ የሚያሰጥ ሁኖ ይስተዋላል፤ መልካም ነው?ሻቢያና ወያኔ ዛቻና ፍክራ እንጅ ጦርነት አልተጀመረም ነበረም በ92 ዓ.ም ተከዜ በርሀ ላይ ከወረሞ ከሲዳሞ ከሱማሌ ከቢሻንጉል ግንባር ጋር ሰፊ ውይይት አድርገናል በውይይቱ ወቅት ሰፊ ልዩነት ተፈጥሮ ነበር ስብሰባ አቋርጦ ተነሳሁ የድሮው አቶ የዛሬው ዶክተር ዲማ ነግዎና ኮሎኔል ታደስ ሙሉነህ ውይይቱ እንዲሰምር ግፊት አድርገዋል በዚህ መሰረት አቶ ዳውድ ኢብሳ ሊቀመንበር ክሎኔል ታደስ ሙሉነህን ዋና ጽሃፊ አድርገን መርጠን በአገር አንድነት በመለስተኛ ፕሮገራም ከአምስት ቀን ውይይት በኋላ አብሮ ለመታገል ሚያዝያ 5ቀን 92 ዓም ተፈራርምን ዋናውን የጋራ መታገያ ለመመስረት ከ40 እስከ 60 ቀን በውጭ የሚገኘውንም ሕዝብ ጠርተን በጋራ የምንታገልበትን ግንባር እንድንመሰርት ተስማምተን መግለጫ አወጣን ወዲያው ሳይውል ሳያድር የባድሜው ጦርነት ተጀመረ ጦርነቱ አጭር ፈጣን እጅግ የሚዘገንን እንደነበር አውደ ውጊያ ባልካፍልም በአካባቢው ስለነበርኩ ተረድቼዋለሁ።ፈረንጆች ሁማን ወይብ ብለውታል እኔ በ92 አስመራ ስህድ አርበኛ የሚባል ግንባር አልተመሰረተም ከአስመራ ተመልኼ ለጉባዩ እንዲካፈሉ የጥሪ ድብዳቤ በመስጠት ጥቅምት 7ቀን በ93 ዓ ም ጥሪ ያደረግንላቸው እንግዶች በተካፈሉበት ያርበኞች ግንባር የተባለው ድርጅት ተመሰረተ።ቅንጅት የተባለው ምርጫ ከፈረስ በኋላ ብዙ ሰዎች ወደአስመራ ስለመጡ በዲፕሎማሲው በኩል ሞቅ ሞቅ ብሎ ነበር?ጀግንነቱንና መስዋእትነቱን የከፈሉት የስሜን ጀግኖች ናቸው ከሌላ አካባቢ ግን ስንሰማው የእነበረው እንደሆነ ሁኖ የሚቀርብ ያልሆነ።የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝብ በፍቅርና በሰላም እንዲኖር እመኛለሁ እኔ ከትገሉ ሚዳ ስወጣ ከአስመራ ተነስቶ ውጊያ ማድረግ እንደማይቻል በወቅቱ የተረዳሁትን ያክል ለመግለጽ ሞከራለሁ።የተከበርከው የአማራ ልጅ?አንድነት ብለህ ተነስ የሚል መሰናክል ከፊትህ ቀድሞ እንደሚቆም በዚህ አተካሮ የቆሰለው ሰውነቴ እየነገረህ ነው፤እንዳትሞኝ ብዙ ገላጋዮች ይከቡሀል፤አንድነት የግብህ መጨረሻ ስለሆነ እምነቱን እንደምትቀበለው አምናለሁ ለመታገያ ስልት ግን አይሆንም ብቻህን አንድነት ልታመጣ አትችልም።በብሔረሰቦች እኩልነትና በመወያየት

የኢትዮጵያን አገራዊ አንድነት መመስረት የሚቻልበት ጊዜ ይመጣል ብዬ አምናለሁ ከአንተ በፊት የተወለድነው የተጓዥነት ምንገድና የተከፈለው ዋጋ ቀላል አይደለም ይህ ሁሉ ተከፍሎ አንድነትም አልመጣ እልቂቱም አልቆመ፤ በገላጋዮች ተዘናግተህ ከጀመርከው ምንገድ እንዳታፈገፍግ ጽናት ጀግንነት ደግነት እምነት ግብረገብነት ከአባቶችህ የወረሰከው ከደምህና ከአጥንትህ ጋር ስለተዋህደ ስለሆነ አስተማሪ አያስፍልግህም ምንም እንኳን ዘግይተህ ብተነሳም እረፈደ እንጅ አልመኼም። መራራ ትግል አለብህ ካሳለፍከውና ከከፈልከው ዋግ ግን አይበልጥም ደግነትህ በቁርጠኛነት የተሞላ መሆኑን አትዘንጋ፣ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ቸር እንሰንብት ዓሜን።

መልኬ መንግስቱ፤

